



አርዳዎ ምሑር ዶክተር መስፍን አርዳዎ አርፏል
ግንቦት 1944--ካቲት 2015



ሀገር ወዳዱና ለአያሌዎች አርዳዎ የነበረው ዶክተር መስፍን አርዳዎ በማለፉ ኢሕአፓ የተሰማውን መሪ ሐዘን በዚህ መልዕክት አማካይነት እየገለጸ ቤተሰቡና ወዳጆቹ ሁሉ እንዲጽናኑ መልዕክቱን ያስተላልፋል።

ዶክተር መስፍን አርዳዎ በአካላጉዛይ ኤርትራ ተወልዶ በልጅነት ዕድሜው ወደ ኦሪጅናል አበባ በመምጣት የአንደኛና የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን በምኒሊክ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ጨርሷል። በዚያን ወቅት ቀንሥ ዩኒቨርሲቲ (የአሁኑ ኦሪጅናል አበባ ዩኒቨርሲቲ) ጉብዩ በፖሊቲካል ሳይንስ የመጀመሪያ ዲግሪውን አግኝቷል። ዶ/ር መስፍን በኢትዮጵያ ተማሪዎች እንቅስቃሴ መሉ ተሳትፎ የነበረውና በምስጢራዊ እንቅስቃሴዎች በአስተማማኝነት የተሳተፈ ጽኑ ኢትዮጵያዊ ነበር። በ1965 ዓ.ም (1972እአአ) ወደ አሜሪካ ተጉዞ በዚያም በኢትዮጵያ የትግል እንቅስቃሴ አኩሪ ተሳትፎን አድርጓል። መስፍን ከከነ ድህረ ምረቃ ማዕከል (Cunny Graduate Center) እአአ በ1988 በፖሊቲካል ሳይንስ የዶክተርነት ዲግሪውን አግኝቷል። እአአ ከ1994 ዓ.ም ጡረታ እስከወጣበት 2013 ዓ.ም ድረስ በተባባሪ ፕሮግራም ማዕረግ በዮርክ ኮሌጅ የሶሻል ሳይንስ ዲፓርትመንት ውስጥ (York College Department of Social Science) በአፍሪካ ጥናት ክፍል በኃላፊነት አስተምሯል። መስፍን በኢትዮጵያ በተለይም በምስራቅ አፍሪካ ጉዳዮች ላይ የተለያዩ ጥናቶችን ያደረገና በዚህም ላይ በርካታ ጽሑፎችን ያበረከተ ምሁር ነበር። ጽሑፎቹም በተለያዩ የኢትዮጵያውያን መጽሔቶችና ድረ-ገጾች፤ በጀርናል አፍ ኖርዝ ኢስት አፍሪካን እስተዲስ (Journal of North East African Studies)

እንዲሁም ጀርናል አፍ ሞደርን አፍሪካን እስተዲስ (Journal of Modern African Studies) በሚባሉ መጽሔቶች ላይ ሰፍረዋል። መስፍን በትግል ባሳለፈበት ጊዜ ሁሉ በጽናትና በቆራጥነት የሻዕቢያን የቅኝ ግዛት ጥያቄ አቋም ያጋለጠና የኤርትራን የመገንጠል ጥያቄ የተቃወመ፤ ኢትዮጵያዊነቱን ጠብቆና አብስሮ የታገለ ጀግና ነበር። የወሰደው ቆራጥና ጽኑ አቋሙ በእሱና በቤተሰቡ ላይ ብዙ ችግርና መከራ ያደረሰበት ቢሆንም እስከመጨረሻው ግንባሩን ሳያጥፍ የቆመና የታገለ ጀግና መሆኑን ወዳጆቹ ይመሰክሩለታል። ውይይትና ጨዋታ ወዳድ የሆነውና ከብዙዎች በቀላሉ ይግባባ የነበረው መስፍን በውጭ አገር የወያኔና የሻዕቢያን አገዛዞች በመቃወምና በመታገል በኩል ተጨባጭ አስተዋጽኦ አድርጓል። መስፍን በነረውም ሆነ ባለው ሁኔታ ኢትዮጵያዊነቱን አስከብሮ (የባዕድ ዜጋ መሆንን እምቢኝ ብሎ) ህይወቱ ያለፈች ብትሆንም በተደረገበት ልዩ ልዩ ተጽዕኖ ሀገሩን ሳይክድ የቆየ ከመሆኑ ሌላ በትግሉ መስክ ኢሕአፓን በተጨባጭ ደግፎ የታገለ መሆኑ መጠቀስ ያለበት ነው።

በተለያዩ ቦታዎች በኢሕአፓና በኢሕአፓ አባላት በተዘጋጁ ስብሰባዎች ላይ ተጋብዞ ስለ ኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታም ሆነ ስለወያኔ ሻዕቢያ ባህሪዎችና ተግባራት ፖለቲካዊ ትንታኔዎች በመስጠት ለተዳሚው ግንዛቤዎችን ሰጥቷል።

ዶክተር መስፍን የአንድ ወንድና የአንዲት ሴት ልጅ አባት ነው። ትሁትና ሕዝብ አፍቃሪ የሆነው መስፍን ሲለየን በአያሌው የሚያጎድል፣ የሚጎዳን መሆኑን በሀዘን እንገነዘባለን። ዶክተር መስፍን አርዳያ በህይወቱ ባበረከተው አስተዋጽኦ እና ይዘት በቆየው ጽኑ ኢትዮጵያዊ አቅዋሙ የሚዘከር ነውና ሞተ ሳይሆን ተለየን ብለን የምናስታውሰውና ሌሎችም የእሱን አርዳያነት ተቀብለው ትግሉን እንዲቀጥሉ የምንጠራበት ይሆናል።



ለዶክተር መስፍን አርዳያ ቤተሰቦች ጽናቱን ይስጣችሁ እንላለን!
 ጀግናው ኢትዮጵያዊ ምሁር ዶክተር መስፍንን አንረሳውም !!